



ማኑኤል

Magozwe

- ✎ Lesley Koyi
- ✑ Wiehan de Jager
- 💬 Dawit Girma
- 💬 Amharic / English
- 🔊 Level 5



በተጨማሪዎች የኩይሬዲ ከተማ በርካታ የንግድ ተደዳሪዎች ይኖራል:: የስዕለ
ኑድ በየእለቱ ይገኘለ:: እያንዳንዱን ቅን አንድሆ ይቀበላቸል:: አንድ ቅን ጠዋት
ልዴች ከመንገድ ድር የተኞበኑ ማንጠፍ መቀለለ:: በርካታ ለመከላከል ቅሻሻ
አንድደው እሳት ይሞቱ ነበር:: ከልዴች ወሰጥ ማሳወቅ በእድሜ ተንሽ ነበር::

...

In the busy city of Nairobi, far away from a caring life at home, lived a group of homeless boys. They welcomed each day just as it came. On one morning, the boys were packing their mats after sleeping on cold pavements. To chase away the cold they lit a fire with rubbish. Among the group of boys was Magozwe. He was the youngest.



ወላደቻ ሲሆንቱ ማኅበዋዊ ጥሩ 5 ዓመታዊ ነበር፡፡ ከአራቱ ቤት ለመኖር ፈልጻ፡፡ አገልግሎት ጥሩ ለፈጸም አያስተላክም ነበር፡፡ ለማኅበዋዊ በቁ ምግባር አይሰጣም፡፡ ከበባድ ስራውቻ ያስፈልግ ነበር፡፡

...

When Magozwe's parents died, he was only five years old. He went to live with his uncle. This man did not care about the child. He did not give Magozwe enough food. He made the boy do a lot of hard work.



ማኑዬ ካማረሩ ወደ ጥያቄ ከጠየቀ አነቱ ይገረፈዋል፡፡ ትምህርት በተ ለመሆኑ
ሰጠረች አነቱ ይመታውና እንዲሁ ይለል፡፡ «እንተ በጥም ይደብ ነህ ቅንም
መማር አነቶችልም»፡፡ በእንዲሁ እናነት ሁኔታ ስስት ዘመታት ከቆየ በኋላ እንደ ቅን
ደጂ ከአነቱ እመለመ፡፡ ኮድና መኖርም ታሸሚሷ፡፡

...

If Magozwe complained or questioned, his uncle beat him. When Magozwe asked if he could go to school, his uncle beat him and said, "You're too stupid to learn anything." After three years of this treatment Magozwe ran away from his uncle. He started living on the street.



የኋና ሂይወቱ በጠዋት አስተካሂለ ሲሆን ልማት ማግብ ለማግኘት በየቀኑ ሲለደ
ይውላለ:: እንዲንደ ይታሰራለ:: እንዲንደ ደገም ይገረፍለ:: ሲታመሙ
የሚያሳከጥችው ማንም የለም:: ልማት ተፈቻዎን የሚገኘት በልዕም እና
የወደፊች እንደለበትኩ አይነት ነገሮችን በመስጠት በሚያገኘት ትንሽ ገንዘብ ነው::
ከከተማው ለለ ስራር ካለ ለለቸ ክዳና ተደዳሪዎች ጽሑፍ የተስለ ለማግኘት
የሚያደርጋት ድከከር ተፈቻዎን ይጠልባን ያመረዋል::

...

Street life was difficult and most of the boys struggled daily just to get food. Sometimes they were arrested, sometimes they were beaten. When they were sick, there was no one to help. The group depended on the little money they got from begging, and from selling plastics and other recycling. Life was even more difficult because of fights with rival groups who wanted control of parts of the city.



አንድ ቅን ማኑ አዋቂ የቆሽኝ ገንዢ ላይ እየፈለገ ሲለ እንደ የሆነ የተሰራው ቀልል የሚከፍል አገኔ:: እስከዚው በበርሳው ክተተው:: በየቀኑ መጽሐፍን ያወጪና ስላለችን ያኩል:: ማንበብ ግን አይቻልም ነበር::

...

One day while Magozwe was looking through the dustbins, he found an old tattered storybook. He cleaned the dirt from it and put it in his sack. Every day after that he would take out the book and look at the pictures. He did not know how to read the words.



ስእለች ስላልጊዢ አውድተለን አብራሪ መሆንን አየተመና ስላደን ላይ ይተርካል፡፡
ማንኛውም አውድተለን አብራሪ የወሆን ነገር እንዳቀኑት ያልዋም ፎመር፡፡ በተረቱ
ወሰጥ ያለው ላይ ታሪክ የእኩ ይመስላዋል፡፡

...

The pictures told the story of a boy who grew up to be a pilot. Magozwe would daydream of being a pilot. Sometimes, he imagined that he was the boy in the story.



ቀኅቃ ነበር፤ ማኑዎም መንገድ ደር ቅም ይለምናል፡፡ አንድ ስው ወደፊት
እየተፈመደ ፍደል፡፡ «ስለም! ቅማሽ እባላለሁ፤ እኩሮ እነበረ ነው የምሳራው፤
እንተ መግብ ማግኘት የምኑቸው በታ» እለ ስውያው፡፡ በጭ ቅለም ወደተቀባ
በለ ስማያዊ ጥሩ በት መቆሙ፡፡ «ይገጠኝ ነኝ ወደከና ፍደል መግብ
ኋላምናለሁ?» ስውያው መየቻ፡፡ ማኑዎም አንድ ስውያውን ቅጣለ ደግሞ በቱን
ተመለከተ፡፡ «ምናልባት» እለ፤ ከዘመኝም ፍደል፡፡

...

It was cold and Magozwe was standing on the road begging. A man walked up to him. "Hello, I'm Thomas. I work near here, at a place where you can get something to eat," said the man. He pointed to a yellow house with a blue roof. "I hope you will go there to get some food?" he asked. Magozwe looked at the man, and then at the house. "Maybe," he said, and walked away.



በቀጥታ ወረኑ ነኩና ተደዳሪዎች ላዕች ቅማስን በአካባቢው መመልከት
ለመጀ:: ቅማስ ከሰዋች ጋር ማወራት ይወዳል በተለይ ከነኩና ተደዳሪዎች ጋር::
ቅማስ የሰዋችን ታረኑ የህይወት ገዢዎች ያደምጠል:: ቅጠናና ትእግስተኛ
ነው:: ትእግስተኛና ስው የሚያከናወደለም:: እንዲያደቻች ላዕች ወደ በሽኑ
ሰማያዊው ቤት ማግብ ለማግኘት በአካላ ቅን መሄድ ፈመሩ::

...

Over the months that followed, the homeless boys got used to seeing Thomas around. He liked to talk to people, especially people living on the streets. Thomas listened to the stories of people's lives. He was serious and patient, never rude or disrespectful. Some of the boys started going to the yellow and blue house to get food at midday.



ማኑም መንገዶች ደር አገሩኝ መንገድ ጥገና ሆኖ በለስኬል የተረኞ መጽሐፍን
አየተመለከት ስለ ቅሚስ መጥቶ አጠሩ ተቀመጣ :: <<ተረኞ ሲለምንድን ነው?>>
ቅሚስ መየቻ:: <<እንደ ፖይስ ሲለሆነ ለቃቄ ታሪክ ነው>> መለሰ ማኑም::
<<የልቻ ሲሞ ማኑዎ?>> መየቻ ቅሚስ:: <<እለዎቁም፤ ማንበብ አልቻልም እና>>
እለ ማኑም ለሰላለ ተለ::

...

Magozwe was sitting on the pavement looking at his picture book when Thomas sat down next to him. “What is the story about?” asked Thomas. “It’s about a boy who becomes a pilot,” replied Magozwe. “What’s the boy’s name?” asked Thomas. “I don’t know, I can’t read,” said Magozwe quietly.



በተገናኝ ገዢ ማሻዣ ታረኑን ሆለ ለቶማስ ያጭዎችው:: አነቱ አንድነት
አንድደረሰው እና አንድነት ማምላጥ አንደኛለ ይኖግሩዋል:: የሚስ በዚ አያዥራም::
ማሻዣዎንም አንዳህ አድርግ አንዲያ ዓታድርግ አይልም:: እም በለው በአቶከቦች
ብዚ ያዳምጠዋል:: አንዳንዶ በለሰጣኝቸው መሬ ተልቅ በተ ቅጂዎን ስብሰም
የወፈለ::

...

When they met, Magozwe began to tell his own story to Thomas. It was the story of his uncle and why he ran away. Thomas didn't talk a lot, and he didn't tell Magozwe what to do, but he always listened carefully. Sometimes they would talk while they ate at the house with the blue roof.



የማኑኤል 10ኛ ቀመት ልደት ሲደርሰ ቅማስ ለማኑኤል እና የተረኞት መጽሐፍ ስጠው:: እና እገዢ ነሰ ተጨማሪ ሲለሆን በንድ መንደር ይኖር ሲለበት ላይ ነበር ተረከ የሚያከተው:: ቅማስ ይሆን ተረከ ለማኑኤል በዘን ገዢ አነበበለት:: እና ቅን እንዲሁ አለው:: <<እንደማስቀበው አሁን ትምህርኑ በት የምኑና በት ማንበብ የምኑና ማርበበኑ ቤት ነው:: ምን ተስተካክለሁ?>> ቅማስ የልዕሊ ማቅያና ትምህርኑ ማግኘት የሚችሉበት በታ መኖሩን አሳይቷል::

...

Around Magozwe's tenth birthday, Thomas gave him a new storybook. It was a story about a village boy who grew up to be a famous soccer player. Thomas read that story to Magozwe many times, until one day he said, "I think it's time you went to school and learned to read. What do you think?" Thomas explained that he knew of a place where children could stay, and go to school.



ማኑም ስለተመቻዎች አዲስ በታፍ ቴምህርኑ ማግኘት ስለሚችልበት ሆኖ
ማስረጃል የዚ:: ጥሩ ያለው ቴክክል በሆነስ? ቴምህርኑ መማር የማይችል
በጠዋ ደደብ በሆነስ? እኩዢ አዲስ በታ ከፃድ በእሳ በገዢዎች? መኖሩት
ቸውራ:: <<ምናልባትም እኩዢ ገዢ ላይ መሆን ስይሻል አይቀርም>> ብሎ አሰቦ::

...

Magozwe thought about this new place, and about going to school. What if his uncle was right and he was too stupid to learn anything? What if they beat him at this new place? He was afraid. “Maybe it is better to stay living on the street,” he thought.



ሰነዱን ለፊማስ አጋዥዎ:: ከኩሩ በእሳ ቤታዊ ቴክክለኛና የተሻለ መሆኑን ቅማስ አረጋግጣለት::

...

He shared his fears with Thomas. Over time the man reassured the boy that life could be better at the new place.



ከዚያም ማኑዘው በለንደንጂድ ጥሩ በት ወሰጥ ወደለ እንደ ክፍል ፈደ:: ክፍሉን
ከለሎች ሆነት ልዴች ጽሑፍ ነው የተጠሪው:: በበቱ በጠቅላይ አስር ልዴች
ይኖሩሉ:: አብረውም ሲሳ እና በፈ:: ስነት ወሻዎች:: እንዲት ደመኑ እንዲሁም
እንደ ያረቻ ፍኑል ይኖሩሉ::

...

And so Magozwe moved into a room in a house with a green roof. He shared the room with two other boys. Altogether there were ten children living at that house. Along with Auntie Cissy and her husband, three dogs, a cat, and an old goat.



ማኑዬዊ ቴምህርና ፕሮፋይ: ገን ቴምህርና ከንገት ላይቻለ ሆኖበታል:: አንዳንዶ
ለማቻረጥ ሁሉ ይመቻል:: የገዢ ገን አየር አብራሪ እና ታዋቂ ነሰ ተጨማሪ
የሆነትን በተረቱ ወሰጥ ያለትን ለቻች ያስገል:: ልክ አንደነት ቴምህርናን
ማቻረጥ የለበትም:: እነዚ አንደሆነት ሁሉ ያስበበት መድረሰ ይችላል::

...

Magozwe started school and it was difficult. He had a lot to catch up. Sometimes he wanted to give up. But he thought about the pilot and the soccer player in the storybooks. Like them, he did not give up.



በለንጻንድ ጥሩው በት ገብ ወሰጣዊች በላ ከተምህርት በት የወሰድውን
የተረኞት መጽሐፍ ያነገል፡፡ ቅማስ መጥና አጠራበት ተቀመጥ፡፡ <<ተረኞቱ ሲለምን
ነው?>> ቅማስ ጥሩቅ፡፡ <<ታሸክ አንድ መምህር ሲለሆነ ልቃ ነው::>> ማሳዣቆ
መለሰ፡፡ <<የልቃች ስም ማኑው?>> ጥሩቅ ቅማስ፡፡ <<ስሙ ማሳዣቆ ይበላል!>> አለ
ማሳዣቆ በፈገግታ፡፡

...

Magozwe was sitting in the yard at the house with the green roof, reading a storybook from school. Thomas came up and sat next to him. "What is the story about?" asked Thomas. "It's about a boy who becomes a teacher," replied Magozwe. "What's the boy's name?" asked Thomas. "His name is Magozwe," said Magozwe with a smile.



Storybooks Canada

storybookscanada.ca

ማኑኤል

Magozwe

Written by: Lesley Koyi

Illustrated by: Wiehan de Jager

Translated by: (am) Dawit Girma

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by **Storybooks Canada** in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License.](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)